

15ኛ ዓመት ቁጥር 3

15th year No. 3

ባህር ዳር ታህሳስ 9 ቀን 2002 ዓ.ም

Bahir Dar 19th, December, 2009

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ዝክረ-ሕግ**

**ZIKRE-HIG
OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL
STATE IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር 9.96 Price Birr	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ. 312 P.O.Box
----------------------------------	---	---	---------------------------

<u>ማጠቃለያ</u>	<u>CONTENTS</u>
<u>ደንብ ቁጥር 72/2002 ዓ.ም</u> በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ	<u>Regulation No. 72/2009</u> The Amhara National Regional State Information and Communication Technology Development Agency Establishment, Council of Regional Government Regulation.

ደንብ ቁጥር 72/2002 ዓ.ም
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ
ልማት ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ ክልል መስተዳድር
ምክር ቤት ደንብ

Regulation No. 72/2009
COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT
REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR
THE ESTABLISHMENT OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
DEVELOPMENT AGENCY IN THE
AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE

በክልሉ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን በማልማትና በማስፋፋት ሴክተሮች፣ ሕዝብና መንግስት በቂ፣ ወቅታዊና ጥራት ያለው መረጃ በማግኘት የአገልግሎት አሰጣጣቸውን በጥራትና በፍጥነት ማቅረብ እንዲችሉ ከፌዴራል ኢ.ኮ.ቴ ልማት ኤጀንሲ ጋር የጋራ ቅንጅታዊ አሠራርን በማስፈን አስተማማኝ የሆነ የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት በመዘርጋት በክልሉ ሁለንተናዊ ልማት መፋጠንና ለመልካም አስተዳደር መጎልበት በዕውቀትና መረጃ ላይ የተመሠረተ አንድ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ዘርፉ እንደ አንድ ክፍለ ኢኮኖሚ ተለይቶ መልማት በሚገባው ደረጃ እንዲለማና በክልሉ ልማት ረገድ በዘርፉ የተሠማራው የግል ሴክተሩ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ማመቻቸትና በዘርፉ ዙሪያ የሚገኝ ዕውቀትንና መረጃን እንደልማት መሳሪያ አድርጎ መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የክልሉ ህብረተሰብ ከዓለም አቀፉ ዕውቀትና ከየዕለቱ የመረጃ ፍሰት ተጠቃሚ የሚሆንበትን ዕድል በመፍጠርና በሀገራዊ ጉዳዮች ውሳኔ አሰጣጥ ተሳታፊ በማድረግ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደሩን ይበልጥ ማጠናከር የሚያስችል የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ በቂ የሙያ ዕውቀትና ክህሎት ያለው የሰው ኃይል ማፍራት በማስፈለጉ፤

Whereas, Sectors, the public and the government, having gained adequate, current and quality information, to be able to provide their service provision in a qualitative and speedy way through developing and expanding the information and communication technology in the region by realizing joint and integrated working system with the Federal ICT development Agency and thereby putting in place reliable infrastructure of information and communication technology, it has been found necessary to create one economic society which depends upon knowledge and information for the overall development acceleration and good governance enrichment of the region;

Whereas, the sector, having been identified as one sector-economy, to be developed at a proper level therein, with regard to the development of the Region, it has been found necessary to facilitate situations which enable the private sector engaging in the sector to make its contribution and utilize those knowledge and information obtained from the sector as an instrument of development therein.

Whereas, it is necessary to produce a human resource having adequate professional knowledge and skill in the information and communication technology that enables to further strengthen the democratic administration by creating the opportunity through which the regional community may be beneficiary in international knowledge and day –to-day information flow and by making same participant in decision making of national issues thereof;

የክልሉ የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት በተቀናጀ ሁኔታ በሥራ ላይ ውሎ ተጨባጭ ለውጥ እንዲመዘገብ ዘርፉን ወጥነት ባለው መንገድ የሚያስተባብር፣ የሚደግፍ፣ አፈፃፀሙን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማከናወን የሲስተም ቀረጥና የአገልግሎት ስታንዳርድ በማዘጋጀት ሁሉን ተግባራትና እንቅስቃሴዎች በበላይነት የሚከታተልና ጥራቱን የሚቆጣጠር አንድ ራሱን የቻለ አካል ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህገ-መንግስት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 7 ድንጋጌ ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 72 /2002 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

Whereas, the Regional Information and Communication Technology Development being operational and a tangible change to be registered therein, it has been found necessary to establish an autonomous organ that coordinates and supports the sector in a regular and consistent way, supervises over all duties and activities and monitors its quality thereof and to carry out the implementation in an effective way by preparing system of recording and service standard therein,

NOW, therefore, the Amhara National Regional Government, in accordance with the powers vested to it under the provision of Article 58, sub. Article 7 of the Revised constitution of the National Regional State, hereby issues this regulation.

PART ONE

GENERAL

1. Short Title

This regulation may be cited as “The Information and Communication Technology Development Agency establishment, Council of Regional Government Regulation No.72/2009.”

2. Definition

Unless the context otherwise requires, in this regulation:

1. “ኢንፎርሜሽን” ማለት ማናቸውም የመረጃ ዓይነት ሆኖ ውሳኔ ለሚያሻው ለማንኛውም ዓይነት ጉዳይ ይበልጥ ጠቀሜታ እንዲኖረው ለማድረግ ሲባል በተለየ ቅርፅና ይዘት የሚዘጋጅበትን ዘዴ ጭምር ይመለከታል።
2. “ቴክኖሎጂ” ማለት መረጃ ተሰብስቦ ተተንትኖና ተደራጅቶ ለተጠቃሚ እንዲደርስ ግልጋሎት ላይ የሚውል መሳሪያ ወይም ዘዴ ነው።
3. “ኮሚዩኒኬሽን” ማለት ኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂን በማቀናጀትና በማስተሳሰር ለተጠቃሚዎች በተሟላ ግንኙነት መረጃ የመስጠትና የመቀበል ተግባራትን የሚያጠቃልል ይሆናል።
4. “ቢሮ” ማለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አቅም ግንባታ ቢሮ ነው።

1. “Information” shall mean any type of information and that includes a means through which it may be prepared in special form and content so that it may have a better benefit for any kind of matter which seeks a decision thereof.
2. “Technology” shall mean a device or method to be employed in service by being collected and analyzed information for its access to the service seeker.
3. “Communication” shall mean any such thing that comprises activities of providing and receiving complete communication information to service seekers by integrating and interlinking information and technology thereof.
4. “Bureau” shall mean Bureau of the Amhara National Regional State Capacity Building.

ክፍል ሁለት

**ስለ ኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን
ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ መቋቋም፣
ዓላማ፣ ሥልጣንና ድርጅታዊ አቋም**

3. ስለ ኤጀንሲው መቋቋም

1. የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ (ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲው” እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለና ህጋዊ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

2. የኤጀንሲው ተጠሪነት ለቢሮው ይሆናል።

4. ዓላማዎች

ኤጀንሲው በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፦

1. በመረጃና በእውቀት ላይ ተመስርቶ ውሳኔ የመስጠት አቅሙ የዳበረ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ መፍጠር፤

PART TWO

**ESTABLISHMENT, OBJECTIVE,
POWERS AND
ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF THE
INFORMATION AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
AGENCY**

3. Establishment

1. The Amhara National Regional State Information and Communication Technology Development Agency, /hereinafter referred to as “The Agency”, is hereby established as an autonomous Regional Government office having its own personality under this regulation.

2. The Agency shall be accountable to the Bureau.

4. Objectives

The Agency shall, pursuant to this regulation, have the following objectives:

1. To create an economic community whose capacity of making decision based on information and knowledge is matured therein.

2. የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘዴዎችን ተጠቅሞ በክልሉ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ ውጤታማነት ማረጋገጥ፤

3. የክልሉን መንግስታዊ ተቋማት እርስ በእርስ አስተሳሰቦ ቀጣይነት ባለው መንገድ አቶሜት ማድረግ፤ ከሰለጠነው ዓለም ጋር እኩል የሚያራምድ ዘመናዊና አስተማማኝ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት በመዘርጋት ቀልጣፋ የህዝብ አገልግሎት መስጠትና ለመልካም አስተዳደር መስፈን ጉልህ አስተዋጽኦ ማበርከት።

5. ዋና መ/ቤት

የኤጀንሲው ዋና መስሪያ ቤት በባህር ዳር ከተማ ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ በክልሉ ውስጥ በሌሎች አካባቢዎች ቅርንጫፍ ማስተባበሪያ ጽ/ቤቶች ይኖሩታል።

6. የኤጀንሲው ሥልጣንና ተግባር

ኤጀንሲው በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

1. የሀገሪቱን የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፖሊሲና ስትራቴጂ ከክልሉ ኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ፖሊሲና ስትራቴጂ ጋር በማጣጣም እንደአግባብነቱ በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ ያደርጋል፤

2. To materialize the effectiveness of development activities undertaking in the Region by using methods of information and communication technology.

3. To interlink the Regional Government institutions with each other and automate same in a sustainable way by putting in place modern and reliable information communication technology infrastructure which may go together with the civilized world, to provide efficient public service and make a significant contribution for the materialization of good governance.

5. Head Office

Head office of the Agency shall be in Bahir Dar and, as deemed necessary, it shall have branch and coordinating offices in other areas of the Region.

6. Powers and Duties of the Agency

The Agency shall, pursuant to this regulation, have the following:

1. Having adjusted policy and strategy of the country's information and communication technology to that of the Regional's, implement same in the Regional as deemed necessary;

2. ከኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ በክልሉ ውስጥ የሚከናወኑትን ተግባራት በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤
3. የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂን በአግባቡ ለማልማትና ለመጠቀም የሚስፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ያፈራል፤ ቴክኖሎጂውን በአግባቡ ለማልማትና ለመጠቀም እንዲቻል የመሠረተ ልማት ግንባታ እንዲስፋፋና ተደራሽ እንዲሆን ያደርጋል፤ የመንግስትና የህዝብ አገልግሎቶችን አሠራር ዘመናዊ ቀልጣፋና ውጤታማ ያደርጋል።
4. በክልሉ ውስጥ ፈጣን የአገልግሎት አሰጣጥ እንዲጎለብብና መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የመንግስት ሥራዎች በኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ የተደገፉ ሆነው እንዲደራጁ ያደርጋል፤ ያስተባብራል፤ ድጋፍም ይሰጣል፤
5. በኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዙሪያ የክልሉን መንግስት ያማክራል፤
6. በክልሉ ውስጥ የሚሠሩትን የሀርድ ዌርና ሶፍትዌር ግንባታዎች የሥራ ደረጃ (ስታንዳርድ) ያወጣል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል፤ ማረጋገጫ ይሰጣል፤

2. Supervise over and coordinate activities to be undertaking in the Region, in relation to information and communication technology.
3. Produce human resources who are necessary to properly develop and utilize the information and communication technology; with a view to developing and utilizing same therein; cause the promotion and access of the infrastructures and cause working systems of government and public services to be modern, efficient and effective thereof;
4. Coordinate, support and cause the organization of government works, being to be supported with information and communication technologies so that prompt service provision would be enhanced and good governance promoted in the region.
5. Advise the Regional State with regard to information and communication technology;
6. Set working standards for hardware and software constructions being undertaken in the Region; follow-up its implementation and accord certificate therein;

7. የክልሉ ህብረተሰብ መሠረታዊ የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂን በመጠቀም በመንግስት አስተዳደር ሙሉ ተሳታፊ እንዲሆን፣ በገበያ መረጃ ረገድ ግልፅነትና በቂ ዕውቀት እንዲኖረው፣ ይህም በኑሮው ላይ የተሻለ ለውጥ እንዲያመጣ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

8. የግል ባለሀብቱ ለዘርፉ እድገት መፋጠን የበኩሉን አስተዋፅኦ ያበረክት ዘንድ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፤ በጋራ ይሠራል፤

9. የራሱን የሥራ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

10. የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ በህግ መሠረት ውሎችን ይዋዋላል፤ በስሙ ይከሳል፤ ይከሰሳል፤

11. ዓላማዎችን ከግብ ለማድረስ የሚያስፈልጉትን የአሠራር ማንዋሎች አዘጋጅቶ በሥራ ላይ ያውላል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር ለክልሉ ሁለንተናዊ ጠቀሜታ ያላቸው የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ውጤቶች እንዲገቡ ያደርጋል፤

12. የሥርዓተ-ዖታ ተግባራትን ያቅዳል፤ ይከታተላል።

7. ድርጅታዊ አቋም

ኤጀንሲው በዚህ ደንብ አንቀጽ (6) ሥር የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ለማዋል ይቻለው ዘንድ አንድ ዳይሬክተር፣ ም/ዳይሬክተርና አስፈላጊ የቴክኒክም ሆነ የድጋፍ ሰጭ ክፍሎች ይኖሩታል፤

7. Facilitate situations for the regional community, having utilized basic information and communication technologies, to be active participant in government, administration, have transparency and adequate knowledge regarding to market information and thereby to bring about a better change in his/her livelihood.

8. Create favorable conditions for the private investor so as to make his contributions to the acceleration of the sector thereof; and work jointly.

9. Prepare its own working plan and budget; and implement same up on approval;

10. Own property, enter into contracts in line with law as well as sue and be sued in its own name;

11. Prepare and put into effect working manuals necessary for the attainment of its objectives; cause the importation of information communication technology outputs in consultation with bodies concerned;

12. Plan and follow-up gender activities.

7. Organizational Structure

The Agency shall, with a view to implementing powers and duties vested to it under Art.6 of this regulation hereof, have a director, a vice director and technical as well as support department as deemed necessary.

8. ስለ ዳይሬክተሩ አሻሻሎና ተጠሪነት

1. የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በአቅም ግንባታ ቢሮ አቅራቢነት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚሾም ይሆናል፤
2. የዋና ዳይሬክተሩ ተጠሪነት ለቢሮው ይሆናል።

9. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር

1. የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በዚህ ደንብ አንቀጽ 6 ሥር ለኤጀንሲው የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፦
 - ሀ) የኤጀንሲውን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ ለክልሉ መንግስት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
 - ለ) በፀደቀው የሥራ መርሃ ግብርና በጀት ላይ ተመስርቶ ገንዘብ ወጭ ያደርጋል፤
 - ሐ) የኤጀንሲው ሠራተኞች ሥራቸውን በብቃትና በውጤታማነት ይፈፅሙ ዘንድ ሠራተኞችን ሊያበረታታ የሚችል የጥቅማጥቅም ሥርዓት ያጠናል፤ በመስተዳድር ምክር ቤቱ

8. Appointment and Accountability of the General Director

1. The General Director of the Agency shall be appointed by the head of the Regional Government up on his presentation by the Bureau of Capacity Building.
2. The General Director shall be accountable to the Bureau.

9. Powers and Duties of the General Director

1. The General Director of the Agency shall implement powers and duties vested to it under Art. 6 of this regulation hereof.
2. Without prejudice to the general provision of sub. Art. 1 of this Article hereof, the general director shall:
 - A. Prepare and submit to the Regional State the annual working plan and execution budget proposal; cause the implementation of same upon approval;
 - B. Withdraw money based up on working program and budget approved thereof.
 - C. Study a beneficiary system enabling the employees of the Agency to encourage thereto, consequently they would carry out their task efficiently and effectively and thereby

ሲፈቀድ ተግባራዊ ያደርጋል፤
በተጨማሪም ሠራተኞችን ይቀጥራል፤
ያሳድጋል፤ ያስተዳድራል፤
እንደአስፈላጊነቱም ያሰናብታል፤

- መ) አዳዲስ የወረዳነት ማዕከላት
ስለሚከፈቱበት ሁኔታ
የሚቀርቡለትን ጥያቄዎች
ይቀበላል፤ ለፌዴራል
የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን
ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ በማሳወቅ
እንዲከፈቱ ያደርጋል፤
- ሠ) ኤጀንሲውን በሦስተኛ ወገኖች ፊት
ይወክላል፤
- ረ) ወቅታዊ የሥራ ክንውንና የፋይናንስ
አጠቃቀም ሪፖርት ለቢሮውና ለክልሉ
መንግስት ያቀርባል
- ሰ) ተግባርና ኃላፊነቱን በሚገባ ለመወጣት
አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው መጠን
የኤጀንሲውን የበታች የሥራ
ኃላፊዎችንና ሌሎች ሠራተኞችን
በመወከል ሊያሠራ ይችላል።

10. የም/ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር

1. የኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር በአቅም
ግንባታ ቢሮ ኃላፊና በኢንፎርሜሽንና
ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ
ዳይሬክተር የጋራ ስምምነት በክልሉ ርዕሰ
መስተዳድር የሚሾም ይሆናል።

implement same upon its approval by
the council of the Regional
Government; recruit, promote,
administer and dismiss employees, as
deemed necessary;

- D. Receive requests made to it of
conditions as how new Woreda-Net
Centers to be opened and thereby
cause the opening of same by
notifying same to the Federal
Information Communication
Technology Development Agency;
- E. Represent the Agency before the third
parties;
- F. Submit reports of periodic activity
performance and finance utilization to
the Bureau and the Regional State;
- G. With a view to discharging his duties
and responsibility, may delegate
subordinate work heads and other
employees to the extent he finds it
necessary.

10. Powers and Duties of the Vice

Director

1. The vice Director of the Agency shall be
appointed by the head of Regional
Government in a joint-agreement of the
head of Capacity Building Bureau and
the general director of information and
communication Technology development
and promotion

2. የምዳይሬክተሩ ተጠሪነት ለዋናው ዳይሬክተር ሆኖ፦

ሀ) በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤ በተጠናው የሥራ ሂደት ደግሞ ባለቤት ሆኖ ይሠራል፤

ለ) ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ እርሱን ተክቶ ይሠራል።

ክፍል ሦስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

11. ስለ በጀት

የኤጀንሲው በጀት በክልሉ መንግስት ይመደባል።

12. ስለ ሂሳብ መዛግብትና አዲት

1. ኤጀንሲው የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል።

2. የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ እንዲሁም ንብረት ነክ ሰነዶች በክልሉ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት በየጊዜው ይመረመራሉ።

2. Being accountable to the General Director, the Vice Director shall:

A. Perform activities specifically given to him by the General Director: be process owner to the work process that may be studied therein.

B. Act on behalf of the general director in the absence or under the circumstances where he is unable to perform his normal duties.

PART THREE

MISCELLANEOUS

PROVISIONS

11. Budget

The budget of the Agency shall be allocated by the Regional Government

12. Books of Account and Auditing

1. The Agency shall keep complete and accurate books of account.

2. The books of account and financial as well as property related documents of the agency shall be audited form time to time by the Office of the Auditor of General of the Regional State.

13. ስለተሻሩና ተፈፃሚነት**ስለማይኖራቸው ህጎች**

ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሌላ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተሸፈኑት ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም።

14. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

1. ቢሮው ይህንን ደንብ በተሟላ ሁኔታ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።
2. ይህንን ደንብና በዚህ ደንብ መሠረት የሚወጡትን መመሪያዎች በሥራ ላይ ለማዋል ኤጀንሲው ዝርዝር የአፈፃፀም ማንዋሎችን ሊያዘጋጅና በሥራ ላይ እንዲውሉ ሊያደርግ ይችላል።

15. ደንቡ ስለሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በክልሉ መንግስት ዝክረ-ህግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ባህር ዳር

ታህሳስ 9 ቀን 2002 ዓ.ም

አያሌው ጎበዜ

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

ርዕሰ መስተዳድር

13. Repealed and Inapplicable Laws

Any regulation, directive or customary practice, inconsistent with this regulation, may not apply to matters not included in this regulation.

14. Powers to Issue Directives

1. The Bureau may issue directives necessary for the full implementation of this regulation.
2. The Agency may prepare and cause the implementation of the detailed execution manuals so as to implement this regulation and directives to be issued in accordance with this regulation hereof.

15. Effective Date

This regulation shall come into force as of the date of its publication on the Zikre-Hig Gazette of the Regional State.

Done at BahirDar

This 19th day of December, 2009

Ayalew Gobezie

Head of Government of the Amhara

National Regional State